

ከምድረ በዳ ሰይፍ የተነሣ በሕይወታችን እንጀራችንን እናመጣለን።

10
:רעב תועפות מפני נכמרו כותנור עורגנו
-ያ-ረሃብ the-burning-heat ፊት-የ ተረበሽ እጽጎ
H7458 H2152 H6440 H3648 H8574 H5785

ከሚያቃጥል ከራብ ትኩሳት የተነሣ ቁርባታችን እንደ ምድጃ ጠቁረ።

11
:היהרהר בערי בתלת ענו בציון נשים
ይሁዳ ከተማ ደግጦል -እና-አስቀየሟዋት ጽዮን ሴት
H3063 H1330 H6726 H0802

በጽዮን ሴቶችን፣ በይሁዳም ከተሞች ደናግልን አኩሰቁሉ።

12
:נהדרו לא זקנים פני נתלו בידם שרים
እንተ-shall-favor አይ- ሸማግሌ ፊት-የ -እና-ሰቀለ እጅ አለቃ-የ
H1921 H3808 H2205 H6440 H8518 H3027 H8269

አለቆች በእጃቸው ተሰቀሉ፤ የሸማግሌዎች ፊት አልታፈረም።

13
:כשלו ונפלו ונעו ונעו ונעו ונעו
and-እነሱ-will-stumble እንጨት -ያ-ልጅ አሳዛ a-mill young-ሰው
H3782 H6086 H5288 H5375 H2911 H0970

ጉልማሶች ወፍጮን ተሸከሙ፣ ልጆችም ከእንጨት በታች ተሰናከሉ።

14
:מנגינתם מחרים שבתו משוער זקנים
from-their-music young-ሰው -እና-ዐረፈ ደጃፍ ሸማግሌ
H5058 H0970 H8179 H2205

ሸማግሌዎች ከአደባባይ፣ ጉልማሶች ከበገናቸው ተሻሩ።

15
:מחלנו לאבל נהפך לבנו משוש תבת
our-dancing ሐዘን-የ -እና-ገለበጠ ልብ the-joy -እና-ዐረፈ
H4234 H0060 H2015 H4885

የልባችን ደስታ ቀርቶአል፤ ዘፈናችን ወደ ልቅሶ ተለውጠአል።

16
:מטאננו כי לנו נא אורי ראשנו עמרת נפלה
ኃጢአት-ሠራ ምክንያቱም - ለእኩህ ወዮ ራስ the-crown ወደቀ
H2398 H4994 H0188 H5850 H5307

አክሊል ከራሳችን ወድቆአል፤ ኃጢአት ሠርተናልና ወዮልን።

17
:ענינו עינינו עינינו
9ይን -እና-ነበረ-dark እነዚህ -በ ልብ -እና--ያ-faint -እና-ሆነ -ያ-ይህ -በ
H2821 H0428 H1739 H1961 H2088

ስለዚህ ልባችን ታምሞአል፤ ስለዚህም ነገር ዓይናችን ፈዘዘአል፤

18
פ ב: הלוכו שועלים ושמש
- - ሄድ foxes and-እኔ-will-አድርግ-desolate ጽዮን -ወደ--ያ-ተራራ -በ
H1980 H7776 H8074 H6726 H2022

ስለ ጽዮን ተራራ፣ ባድማ ሆናለችና፣ ቀበሮችም ተመላልሰውባታልና።

19
:ורר לרר כסאש תשב לעולם יהנה אנה
-ለ--እና-ትውልድ -ለ--እና-ትውልድ ዝፍን ተቀመጠ ዘላለም እግዚአብሔር አንተ
H1755 H1755 H3678 H3427 H5769 H3068

እቤቱ፣ እንተ ለዘላለም ትኖራለህ፤ ዙፋንህ ከትውልድ እስከ ትውልድ ነው።

20	לְמַדָּה	לְנֶצְחִים	תְּשׁוּבָתוֹ	לְאֵרֶב	יָמָיו
	ምን	forever	-እና-ረሳ	ርዘመት	ቀናት
	H4100	H5331	H7911	H0753	H3117

ስለ ምን ለዘላለም ትረሳናለህ? ስለ ምንስ ለረጅም ዘመን ትተወናለህ?

21	הַשִּׁיבֵנו	וְהַתְּהַלֵּל	אֱלֹהֵינוּ	וְנִשְׂבַּח	וְנִשְׂבַּח	(וְנִשְׂבַּח)	שְׂתַּחֲוֶה	יָמֵינוּ	כְּקִדְמָתְךָ
	-እና-ተመለስ	እግዚአብሔር	-ወደ	-እና-ተመለስ	-እና-ተመለስ	-እና-ተመለስ	renew	ቀናት	-ከ-ምሥራቅ
	H7725	H3068	H0413	H7725	H7725	H7725	H2318	H3117	

አቤቱ፣ ወደ አንተ መልሰን እኛም እንመለሳለን፤ ዘመናችንን እንደ ቀድሞ አድስ።

22	כִּי	אִם-	מְאַסְרָנוּ	מְאַסְרָנוּ	עָלֵינוּ	עָד-	מְאָד-
	ምክንያቱም	ከ-	አንተ-rejected	አንተ-rejected	-እና-ተቁጠ	-በ	-እስከ
			H7107	H5704	H3966		

ነገር ግን ፈጽመህ ጥለኸናል፤ እኛን ተቈጥተኸናል።